

# ይድረስ ለፕሮፌሰር ተከስተ ነጋሽ :

የታሪክ አላዋቂነትዎን ያርሙት።

ከዳላስ ቴክሳስ ።

ይችን ደብዳቤ የምጽፍልዎ አንደኛ በኤስቢኤስ በአውስትራልያው የአማርኛ የሬድዮ ስርጭት ላይ በእርሶ እና የኢትዮጵያን ታሪክ አዋቂ ይሁኑ አይሁኑ ሳይገልጹ እርሶ እና ባለቤትዎ ስማቸውን ጠቅሰው ያው ፎቶግራፋቸው እንደሚያሳዩው የውጪ ሰው ናቸው ማለትም ነጭ ስለ ኢትዮጵያ ሴቶች ጻፍን ብለው ሲናገሩ መጀመርያ ባለቤትዎን እንክዋን በሚገባ ቦታ አልሰጥዎቸውም መጽሃፉን አብረን ጻፍን ከማለት ሌላ ሴትን ማክበር ከቤት ይጀምራል። ዋናው መልክቴ ለርሶ ስለባለቤትዎ ሳይሆን ፡ መቼም ለሴቶች መብት ታጋይም በመሆኔ ጠቀስኳቸው እንጂ ጉዳዩ ጀግናዎ ንቁዎ እና ብቸኛዎን ንግስት እሌኒን ማለት ከአዳል እና ከአማራ የተወለዱትን አስመልክቶ የሰጡት አስተያየት የተዛነፈ ያልተሙዋላ በደንብም የማያቁትን አስመልክቶ መሴ ማርሾን ገፍል ከአጤ ላሊባ ጀምሮ ስለ አጤ ዘረያቆብ፡ አጤ በእደ ማርያም ፡ አጤ እስክንድር ፡ አጤ አምደ ጽዮን ፡ አጤ ናኦድ ፡ አጤ አጤ ልብነ ድንግል ፡ አጤ ገላውዲዮስ ፡ አጤ ሚናንስ ፡ አጤ ሰርጸ ድንግል ፡አጤ ኢያሱ ቀዳማዊ ፡ ታሪክ ዜና እና መዋዕልን ያጠቃልላል። ከእነዚህ 16 መስሃፍት ውስጥ ስለ አጤ ዘረያቆብ ፡ አጤ በእደ ማርያም ፡ አጤ ናኦድ እና ልጃቸው አጤ ልብነድንገል መለስ ብለው ቢያነቡ ወይም ቢያጠኑ ትልቅ የታሪክ ችሎታዎን ያስተካክልሎዎታል ብዬ በሚገባ አምናለሁ። እንደሚታወቀው አንድ ሰው ስለ እራሱ ታሪክ ወይም ስለ አለም ታሪክ ለማወቅ የታሪክ ፒኤችዲ አያስፈልገውም። ያለውን የታሪክ መጻሕፍት ሁሉ ስራዬ ጉዳዩ ብሎ ማንበብ እና መመራመር እና ፈረንጅ የጻፈውን እራሱን ከፍ እያደረገ ጥቁርን ዝቅ እያደረገ አሜን ብሎ መቀበልም እንዳይሆን ጥናቃቄን የራስን ታሪክ በሚገባ አውቆ ቀድሞ በመጠንቀቅ ጭምር ማለት ነው።

ፕሮፌሰር ተከስተ እርሶ ስለ ንግስት እሌኒ ከተናገሩት ይዘገንናል የልጅን ሚስት ለአባት እነሆ።

"ንግስት እሌኒ ከአዲያ እና ከንባታ ይወለዳሉ። የአጼ ዘረያቆብ ባለቤት ነበሩ የሚል ነው።

" ከዚህ በታች ያለው በትክክሉ የንግስት እሌኒ ታሪክ ነው። ለዚህም ከላይ እንዳስቀመጥኩት የመሴ ፕሮሾን ገፍልን መጽሃፍ ያንብቡ። ከዚህ ውጪ በመሄድ ምንም አዲስ ታሪክ ሊፈጠር አይቻለም ሃቄ የኢትዮጵያን ታሪክ ምንያህል በሚገባ ያውቁታል ነው።

ፕሮፌሰር ተከስተ ፡ ንግስት እሌኒ አይደሉም ሐድያ እና ከምባታዋ ንግስት ጽዮን ሞገሳ ናቸው። ንግስት እሌኒ የአጼ ዘረያቆብ ባለቤት አይደሉም ታሪክ እንደሚያስራዳው በተለያዩ መጻሕፍት ተጽፎ ይገኛል። ለርሶ የማዘልዎ የበድጋሚ የፐሴ ፕሮሾ ገፍልን መጽሃፍ ነው። የአጤ ዘረያቆብ ባለቤት ንግስት ጽዮን ሞገሳ ይባላሉ ብሄራቸውም ከንባታ እና ሕዲያ ነው።

ንግስት እሌኒ የአጤ በእደ ማርያም ባለቤት ናቸው። ማለት የአጤ ዘረያቆብ ባለቤት።

ንግስት እሌኒ በእርግጥ ልጆች አልወለዱም ። ስላልወለዱ አጤ በእደ ማርያም ንግስት ሮማነ ወርቅንም አግብተው ወልደዋል ። ንግስት ሮማንወርቅ የአጤ እስክንድር በእደ ማርያም እናት መሆናቸው ነው።

በተጨማሪ ፓንክረስት ስለንግስት እሌኒ የጻፉትንም የቅርብ ጊዜን መጽሃፍ ያንብቡ እና እራስዎን ያርሙ ። በተረፈ ስለ አጤ ምንይልክ ትልቅ ውሸት ስላስቀመጡ ይሄም ከመጽሃፍዎ መታተም ጋር የተያያዘ አዲስ ዘመቻ ጣልያን ሊቀላብስ የማይችለውን ታሪክ መቀልበስ እራሱ ጽፎ ከተሰራጨው ጭምር በሚገባ በእየአሃጉር ተቀምጦ ስላለ በተለይ ፈረንሳይ ፡ እንግሊዝ ፡ ጀርመን ፡ ፓርቱጋል ፡ ስፔን ለኢትዮጵያ ብለው ሳይሆን ለራሳቸው ታሪክን በመበወዝ ስለማይቀበሉ የአጤ ምንይልክ የጥቁር ሕዝብ አኩሪ ታዳሪክ ለዘላለም ይኖራል።

የራስ መንገሻ የሁሉንም የሃይለስላሴ ጉግሳን : የመለስ ዜናዊን አሰቃቂ እፍረት ታሪክ : የትግራይ ሕዝብ ነጻ አውጪ ቡድንን አሳፋሪ እራስን የሸጡ የመጀመርያዎቹ ጥቁሮች ታሪክ ለመሸፈን ሲባል በአጤ ምኒልክ ላይ እየተደረገ ያለው ዘመቻ በሃሰት ኤርትራን አሳልፈው ሰጥተዋል በሚል ቦታ ስለሌለው እስከመጨረሻው ትምህርት የጎደለብዎትን እንዲያገኙ እናደርጋለን የኢትዮጵያ ልጆች ለከርስ መጻሃፍ ለማሳተሚያ የማንገዛ። ጣሊያን እራሱ የጻፈውን እና ያሳተመውን በጊዜው ማንበብ ይኖርበዎታል አሁን በውዝ የሰጠዎትን ትተው ይሄውም በማስረጃ እነሆ እናም ከጣሊያኖች ጋር ይጠያየቁበት።

ባለቤትዎ ነጭ ስለሆኑ አዩ ነጭ ያለዎትን ይዘው መላክ የጻፈው አድርገው የሚያዩ ከሆኑ ከነጮቹ ሳጥን ይውጡ እና የአለም ታሪክ ሜዳ ላይ ይቆሙ። በሰሜት : በጥላቻ : በገንዘብ ማንኛንም ታሪክ የጥሩም ይሁን የመጥፎ ሆንዋል እና ተመዝግቦ ይገኛል እና ማንም ሊሰርዘው አይችልም ምክንያቱም ቴክኒዎሎጂው የረቀቀ በመሆኑ። እንደገባኝ በጣሊያን ስለሚያምኑ ያውም ትግሬዎችን ሊውጣቸው መንጋጋ ውስጥ አግብቶ ምኒልክ አንበሳው በፍጥነት በነቃው አይምሮአቸው ደርሰው ያስተፋትን ወገኖቻችን የረፈረፋቸውን አማራው እና አሮሞው ሰራዊት በብዛት ግንባሩን እየሰጠ ያዳናቸውን እየሰደቡ ጣሊያንን ያለው ነው ትክክል ሲሉ በስብሰባ ላይ ስለተሰሙ ይሄው ሃቁን ያግኙት ከዚህ ቀጥሎ ባለው መጻሃፍ እና ገጽ ።

“Memoire d’ Afrique Page 393” “Adua. E. Bellavia. P. 227”

“La Prima Guerra d’ Africa, R. Battaglia, PP, 793—800.”

“Douze ans en Abyssinia...PP.528-530; Adua. Belavitta P, 394”

“L’ Italia in Africa, Serie Storico, Vol I, Tome II, A Vitale ,PP. 122-123”

ከዚህ በላይ ለፕሮፌሰር ተከስተ የጻፍኩት ታሪካዊ ስህተታቸውን እንዲያርሙ ስለ አጤ ሚኒልክ በወያኔ እየተደረገ ያለውን የሃሰት ዘመቻ በሚገባ ስለደረሰኩበት አጤ ምኒልክን እና ጀግንነታቸውን አስመልክቶ የጻፍኩት በኢትዮጵያ ትሪትሪትስ ድህረ ገጽ መውጣቱን ለማረጋገጥ ስገባ ስለ አደዋ ክብረበአል ለመሳተፍ የሄዱ እህት አጤ ሚኒልክ ሲሰድቡ ሰምተው መምጣታቸውን የጻፉትን ስመለከት ምናይነት አጋጣሚ ነው ብዬ ባንድ ፊት ስገረም በሌላ በኩል የፕሮፌሰር ተከስተ ነጋሽም በኤስቢኤስ ሬድዮ ከጋዜጠኛ ካሳሁን ሰብቃ ጋር ያደረጉት ቃለምልልስ ስለ ጻፉት መጻሃፍ በሚገባ የተቀነባበረ የእፍረት ታሪክ መደለካ በማድረግ ስለ ሴቶች እያወሩ ነገር ግን ዋና አላማው አጤ ሚኒልክ የመንገሻ የሁሉንም የልዋጭ ልዋጭን አሳፋሪ ከጣልያን ጋር ያደረጉትን ውል መረብን መሸጥ ማደብዘካዎ ዜሮ ዘዳጋር አንድ ሆኖ አገኘሁት። ባይሆን ኖሮ ዩኒፎርም ወይም አንድ የሆነ ምንም ያልተዛነፈ መልክት እንደ አንድ አክተር አጥንቶ እንደሚጫወተው ተከስተም በዚህ መልክ ስለ አጤ ምኒልክ ባልተናገሩ ነበር። ሰውዬ ባጭሩ ከጣሊያን ያገኙት ጉርሻ እንዳለ ግልጽ ነው ብሎም ከወያኔ።

በመሆኑም ኤስቢኤስ ላይ የተናገሩትን በአደዋም በአል ስብሰባ ላይ የደገሙት የዘመቻው ዋና አፈ ቀላጤ ስለተደርጉ ብቻ ነው። ሃቁ በሙሉ ተከስተ የተነጋሩት አጤ ምኒልክን አስመልክቶ ውሸት ነው ። በበኩሌ ኢትዮጵያ ብዙ የታሪክ እናት ስለሆነች የአጤ ሚኒልክ ጀግንነት ሃቅ ባይሆን ኖሮ የታሪክም ድሆች ከሆኑ ብሄሮች ስላልተፈጠርኩኝ የታሪክ ባለቤቶች ከሁኑት ከኢትዮጵያ ብሄሮች እንጂ ያውም የጦር እና የስልጣን ባለቤቶቹ ምንም ስለ አጤ ምኒልክ ባላስተባበልኩኝ ነበር በዚህ መልክ ። እኔ የምናገረውም ፡ የምጽፈውም ማስረጃ አምጪ ብባል ማስረጃ የማቀርብበት እና ማስረጃም ገና ሳልጠየቅ በማቅረብ እታወቃለሁ ስለምጽፈው ሁሉ። ይሄም የአጤ ምኒልክ ታሪክ ከዚህ የተለየ አይደለም።

ከኢትዮጵያወርቅ (የሐረርወርቅ) ጋሻው።

ዘብሄረ አንድ ኢትዮጵያ።

Email: [yehar9@aol.com](mailto:yehar9@aol.com)

ኢትዮጵያ ለክርሳችን የአገራችንን ታሪክ እና ክብር ልአላዊነት በማንሸጥ ወላዎይ ባልሆንን ሃምተ መራር ልጆችዎ ተከብራ ለዘለዓለም ትኑር። Please read the following

<http://ethiopatriots.com/pdf/Dagmawi-Atse-Minilik-ahgurawi-jegna.pdf>